

# ብርሃኑ ነጋ እርሾ በመስረቅ የሚተካከለው የለም ። - ኄናክ የሺጥላ

June 20, 2017 - ቆንጆት ስጦታው

ግንቦት ሰባት የተቋቋመው ወያኔን ለመጣል ሳይሆን በአማራ ደም ለመነገድ ነው ! ግንቦት ሰባት የተቋቋመው ታግሎ ለማሸነፍ ሳይሆን ሰርቆ ለመቅደም ነው ። ብርሃኑ ነጋ እርሾ በመስረቅ የሚተካከለው የለም ።



1ኛ ቅንጅት ሲመስረት ቀስተ ዳመና እንደ መና የወረደ የህዝብ ፍቅርን እና የህዝብ አመኔታን አገኘ! እርሾው ግን የመኢአድ ( ወይም መዐሀድ) ነበር

2ኛ ብርሃኑ ነጋ የቅንጅት ድል ከፍ ባለበት ሳምንት ከከተማ ከንቲባነት ይልቅ ልቡ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ላይ ተንጠለጠለ ። በዚህም ምክንያት ማንም በሚያውቀው ሴረኛ ማንነቱ ቅንጅት እንዲፈርስ ከፍተኛ ሚና ተጫወተ።

3ኛ ብርሃኑ ነጋ የቅንጅት ዝናውን በመጠቀም ፣ ኢትዮጵያ እያለ ትንፍሽ ስላላለው የትጥቅ ትግል አማራካ በመጣ በማግስቱ ይለፍፍ ጀመር

4ኛ ኢሳት የሚባለው ሃሳብ የተፀነሰው በ ኢትዮ ሚዲያ ፎረም አዘጋጅ በ ወንድማችን እና በምንወደው ከንፉ አሰፋ ነበር ፣ ጭልፊቱ ብርሃኑ ሃሳቡን በመንጠቅ ኢሳትን የራሱ አደረገ

5ኛ የጃዋር መሃመድ አካሄድ ያሰጋው ብርሃኑ ፣ የአሮሚያን ትግል የኔ ነው ለማለት የሚያስችል ዘዴ ዘየደ። በፍጥነት የፖለቲካ መርጃዎችን በመፈለግ ፣ ከአነግ ባለስልጣናት ጋር ያጫጉላ ሽር ሽር ውስጥ ገባ። አላማውም ፣ በነ ሌንጮ በኩል የአሮሚያ ትግል የኔ ነው ( የኛ ነው ) የሚል መለኮት ለመንፋት ነው ።

5ኛ ብርሃኑ ነጋ የጎንደር እና የጎጃም ህዝብ አመፅ በተነሳበት ሰሞን ፣ በፍጥነት የጎጃም ግሎባል አሊያንስን እና የጎንደር ህብረትን ጨምሮ በመያዝ ፣ የጎጃም እና የጎንደር አመፅ በግንቦት ሰባት አማካኝነት የተቀነባረ ይመስልልለት ዘንድ የተለመደ ቅጥፊቱን በመረጣቸው የዲያስፖራ ብአዴን መሰል በ ግንቦት ሰባት ፍቅር የወደቁና ሆድ አደር አማሮችን በማሰባሰብ ፣ የሆነው ሁሉ እየሆነ ያለው በግንቦት ሰባት እንዲመሰል አደረገ ።

6ኛ ብርሃኑ ነጋና ጓደኞቹ ኢህአፓን ከሚወቅሱበት ዋነኛ ነገሮች ውስጥ አንዱ የ ኢህአፓ መሪ የሆነው እያሱ አለማየው ( በኢህአፓ ውስጥ መሪ የሚባል ሃሳብ መኖሩን ብጠራጠርም ) ፣ ለብዙ አመታት የድርጅቱ መሪ ነው የሚል ነበር ። ብርሃኑ ነጋ የድርጅቱ ሊቀመንበር ሆኖ ከተቀመጠ ከ 10 አመታት በላይ አልፏል ። ይህ በስልጣን ላይ የመሻገት ነገር የሚያሳስበው እና በዲሞክራሲ የሚያምን ድርጅት ከሆነ ለምን የድርጅት ሊቀመንበር ፣ በትግል ላይሆኖም ቢሆን ስንኳ የሚመረጥበት ስርዓት ፣ የሚያገለግልበት ዘመን ለምን በግንቦት

ሰባት አላማ እና የትግል ስልት ውስጥ አልተካተተም ? ተካቷል የሚባል ከሆነ ብርሃኑ ነጋ ከ 10 አመት በላይ የድርጅቱ መሪ ሆኖ የቀጠለው ( ትግሬዎቹ እንደሚሉት መለስን የሚተካ ስለሌለ ነው ) ብሂል ፥ እዚህም ብርሃኑን የሚተካ ስለሌለ ነው በሚል ፈሊጥ ተሸብቦ ነው ወይ ?

ባጭሩ ግንቦት ሰባት ማለት ፥ እጩ ወያኔ ነው !

ኄኖክ የሺጥላ